

# ምክንያታዊነት መጎልበት በአዲሲቷ ኢትዮጵያ!

አባ መላኩ 09-07-17

ሰሞኑን “የፍቅር ቀን” በሚል መሪ ቃል በአገራችን ያለውን የኃይማኖት የመቻቻልና አብሮነት በማስመልከት አንድ በዓል ተከብሯል። የአገራችን የኃይማኖት መቻቻል እጅግ ጠንካራና ዘመንን የተሻገረ፣ እጅግ የምንኮራበት የህዝቦች ጥልቅ ፍቅር የሚንጸባረቅበት እሴታችን ነው። አገራችን የአንድ ቤተሰብ አባላት መካከል እንኳን ሁለት እና ሶስት ዓይነት ኃይማኖቶችን የሚከተሉ ግለሰቦች አብረው የሚኖሩበት ነው። እንኳን አሁን ሁሉም የፈለገውን ኃይማኖት በነጻነት መከተልና ማስፋፋት እንደሚችል ህገመንግስታዊ ዋስትና በተሰጠበት ወቅት ይቅርና ባለፉት የአጼዎቹ ስርዓት እንኳን ህብረተሰቡ ተቻችሎና ተከባብሮ ኖሯል። ኢትዮጵያዊያን የኃይማኖት መቻቻልን ለዓለም ማስተላለፍ የሚያስችል የዳበረ ተሞክሮ ያላቸው ህዝቦች ነን። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህን ድንቅ ባህላችንን ከሌላ በማድረግ የግል ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በሚፈልጉ ሀይሎች ምክንያት አንድነት በመሸርሸር አንዳንድ ጽንፍ የወጡ አካሄዶችን እየተመለከትን ነው።

ሴኩዩራሊዝም /የሀይማኖትና የመንግስት መለያየት/ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ጠንካራ ህገመንግስታዊ መርህ ነው። ኃይማኖት በመንግሥት መንግሥትም በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደማይችሉ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት በግልፅ ደንግጓል። የመንግስት አሰራርና ኃይማኖታዊ ስርዓት የተለያዩ መሆናቸውን በህገመንግስቱ አንቀጽ 11 ላይ፤ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ኃይማኖታዊ መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ኃይማኖት እንደማይኖር በግልጽ ተደንግጓል። ይሁንና አንዳንድ ኃይሎች ፖለቲካንና ኃይማኖትን ሆነ ብለው በመደበላለቅ የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጥረት ሲያደርጉ ቢቆዩም አልተሳካላቸውም። በተለይ ጽንፈኛው የዳያስፖራ ፖለቲከኛ ይህን ሰይጣናዊ ድርጊት በየማህበራዊ ሚዲያውና በመርዘኛ ሚዲያዎቻቸው ማሰራጨታቸውን ቀጥለውበታል።

አክራሪው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች አገራችንን ለማወክ አንዱ በር ሲዘጋገቡ ሌላውን ሲያንኳኩ አንዱ ካርድ ሲበላባቸው ሌላውን ማፈላለግ ስራቸው አድርገውታል። ለአገርና ህዝብ የሚያስቡ አይደሉም። የብሄር መከፋፈያና የግጭት ታክቲካቸው አልሆነ ሲላቸው፤ ኃይማኖትን ከኃይማኖት ለማጋጨት የማያደርጉት ነገር የለም። ለዚህ ጥሩ አብነት የሚሆኑት አቶ ጃዋር ናቸው። አቶ ጃዋርና ተከታዮቻቸው የብሄር ካርዳቸው ለሁከት ማነሳሻነት አልሳካ ሲላቸው የኃይማኖት ካርዳቸውን፣ ይህ አልሆነ ሲላቸው ደግሞ ሌላውን ለመጠቀም ከመሯርጥ ተቆጥበው አያውቁም። ሰሞኑን እንኳን አቶ ጃዋርና ተከታዮቻቸው ባለፈው ዓመት በኢራቻ በዓል በቀሰቀሱት ሁከት ሳቢያ ህይወታቸው ላለፈ ወገኖቻችን መታሰቢያ እንዲሆን ለተሰራ ኃውልት የሚሰነዘሩትን አስትያየት ለተመለከተው እውነት እነዚህ አካላት ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ እውነት እንወክለዋለን ለሚሉት አካል ወገንተኛ ናቸው ያስብላል። በዚህ አይነት የዘቀጠ ተገባር ህዝባዊ ነኝ ማለት አሳፋሪ ነው።

ኢትዮጵያ የበርካታ እምነቶችና የበርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አገር ናት። የኢትዮጵያ ህዝቦች ከብዙዎቹ የዓለማችን ህዝቦች ቀድመው የክርስትናንም ይሁን የእስልምና እምነቶችን ከመቀበላቸውም ባሻገር ምዕመናኑ ለዘመናት አብረው ተቻችለው መኖር

የቻሉባት አገር ናት። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህብረተሰብሠራዊነትን ማስተናገድ የሚያስችል ህገመንግስታዊ ስርዓት እውን ሆኗል። በርካታ የዓለማችን አገሮች አንድ ኃይማኖት፣ አንድ ብሄር፣ አንድ ቋንቋ ኖሯቸው እንኳን ለበርካታ ግጭቶች ተጋልጠው ተመልክተዋል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የምትሆነው ጎረቤታችን ሶማሊያ ናት። ሶማሊያ አንድ ብሄር፣ አንድ ቋንቋና ባህል ቢኖራትም የአስተሳሰብ ብዝሃነትን ማስተናገድ ተስኗት በሁከት ስትናጥ ኖራለች። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በአገራችን የሚስተዋሉ በርካታ ልዩነቶችን ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት በመቻላችን ህዝቦች ተቻቸለውና ተከባብረን በአገራችን ያለውን ልዩነቶች አቻቸለንና ተሳስቦ በሰላም መኖር ችለናል።

አሁን ላይ ዓለም በበርካታ ነገሮች ተቀይራለች። በዓለማችን ጽንፈኝነት እየተስፋፋ መጥቷል። ይሁንና ኢትዮጵያውያን ዓለም በተለያየ ሁኔታዎች እየተናጠች ባለችበት ጊዜ እንኳን ለዘመናት ያቆዩዋቸውን እሴታቸውን ማስቀጠል ችለዋል። ለዚህ ዋና ምክንያት የሆነው ደግሞ አዲሲቷ ኢትዮጵያ የተመሰረተችበት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገመንግስት እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ጽንፈኛው የዲሞክራሲ ፖለቲከኛ ይህን መልካም የህዝቦች ግንኙነት ለማሻከርና ግጭት በመፍጠር ድብቅ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጥረት ቢያደርጉም ሊሳካላቸው አይችልም። ምክንያቱም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የህዝቦችን መብት ወይም በህዝቦች መካከል አድልዎ ሊፈጥር የሚችል አሰራር ተቀባይነት ስለማይኖረው ነው።

ድብቅ አጀንዳ ያነገቡ ጽንፈኛ ፖለቲከኞች ዓላማቸውን ለማራመድ የትኛውንም መንገድ ከመተግበር እንደማይመለሱ ባለፈው ዓመት በአገራችን ተከስቶ በነበር ሁከት ተመልክተናል። ጽንፈኛው ኃይል በኢ.ፌ.ዴ.ሪ በዓል ላይ ምን እንዲከሰት እንዳደረገ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ጽንፈኛ ኃይሎች ኃይማኖትን ለፖለቲካ ፍላጎታቸው ማሳኪያነት ምርጫቸው የሚያደርጉት የኢትዮጵያ ህዝብ ለኃይማኖቱ ቀናዲ መሆኑን ስለሚያውቁ፤ በቀላሉ ብናነሳሳውና ሁከት መፍጠር እንችላለን በሚል የተሳሳተ ስሌት ነው። ይሁንና አሁን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም እንደፈለገው የሚዘውረው ህዝብ እንዳልሆነ በተግባር አሳይቷል።

አሁን ላይ ምክንያታዊነት በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ እየጎለበተ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ማንም ጽንፈኛ እየተነሳ እንዲህ አድርግ ወይም እንዲህ አታድርግ ስላለው ብቻ በጅምላ የሚነዳ እንዳልሆነ መታወቅ ይኖርበታል። እንደዲሞክራሲ ፖለቲከኞች መርዘኛ መረጃዎች ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባል አገር አትኖርም ነበር። ጽንፈኛው አካል ምንም ቢል ሰሚ ጆሮ እና ተመልካች ዓይን መሳብ አልቻለም፤ ለዚህ ነው ምክንያታዊነት በአገራችን በመንገስ ላይ ነው ያልኩት።

በአገራችን ምክንያታዊነት እንዲጎለበት ማድረግ የተጀመረውን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ልማትን ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ነው። የምክንያታዊነት አስተሳሰብ ሲነግስ ዜጎች መብታቸውን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ግዴታቸውንም እንዲወጡ ከማድረጉም በላይ ሌሎችንም እንደራሳቸው አድርገው ማሰብ ይጀምራሉ። በጭፍንና ጥልቅ ጥላቻ ናላቸው የዞረ አሊያም የግል የፖለቲካ ፍላጎታቸውን በሁከትና በነውጥ ለማሳካት የሚፈልጉ ጽንፈኛ አካላትን አካሄድ ማጋለጥ የእያንዳንዳችን አገር ወዳድ ዜጋ ተግባር ሊሆን ይገባል።

ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ጸረ ሰላም ኃይሎች ኃይማኖታዊ ፖለቲካቸው አልሳካ ሲላቸው የብሄር ፖለቲካ ካባቸውን ይደርባሉ፤ ይህ ደግሞ አላስኬድ ሲላቸው ሌሎች የጥፋት መንገዶችን ማማተራቸው መቼም የሚቆም ጉዳይ አይደለም። የእነዚህ የጥፋት ኃይሎች

ግብ አገሪቱን በማመስና የግል ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ማሳካት ብቻ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ በቃችሁ ሊላቸው ይገባል። የህግ የበላይነት የሚረጋገጠው በመንግስት ብቻ ሳይሆን በሁሉም አገር ወዳድ ዜጋ ጥረት ነው።